

# Jhn

## Chapter 3

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1 Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτοῦ, ἄρχων ἰσραήλ.  
-ደግሞ- ሰው -ከ- -የ- ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ስም ለእርሱ ገዢ  
[G1510](#) [G1161](#) [G0444](#) [G1537](#) [G3588](#) [G5330](#) [G3530](#) [G3686](#) [G0846](#) [G0758](#)

ጥገና Ἰουδαίων;  
-የ- አይሁድ  
[G3588](#) [G2453](#)

ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፤ እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ።

2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἶδαμεν ὅτι εἶπες ἡμῖν ὅτι ἄνθρωπος ἔστιν ὁ υἱ τοῦ ἀνθρώπου.  
[G3778](#) [G2064](#) [G4314](#) [G0846](#) [G3571](#) [G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G4461](#) [G1492](#) [G3754](#)

ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας, διδάσκαλος; οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾔῃ ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ.  
-ከ- አምላክ መጣ መምህር ምንም -ምክንያቱም- ይችላል እነዚህ -ያ- ምልክት  
[G0575](#) [G2316](#) [G2064](#) [G1320](#) [G3762](#) [G1063](#) [G1410](#) [G3778](#) [G3588](#) [G4592](#)

ποιεῖν, ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾔῃ ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ.  
አደረገ የ- አንተ አደረገ -ቢ- አይ- ይሁን -ያ- አምላክ -ከ-ጋር- -የ-እርሱ  
[G4160](#) [G3739](#) [G4771](#) [G4160](#) [G1437](#) [G3361](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3326](#) [G0846](#)

መምህር ሆይ፡ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምትደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መጣህ እናውቃለን አለው።

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐὰν μὴ τις ἰσραήλ.  
[G0611](#) [G2424](#) [G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G0281](#) [G0281](#) [G3004](#) [G4771](#) [G1437](#) [G3361](#) [G5100](#)

γεννηθῆναι ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.  
ተወለደ ከላይ አይደለም ይችላል አየ -ያ- መንግሥት -የ- አምላክ  
[G1080](#) [G0509](#) [G3756](#) [G1410](#) [G3708](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G2316](#)

አንድ ሰው መልሶ። እውነት እውነት እልሃለሁ፡ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው።

4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι, γέροντα ἔχων?  
[G3004](#) [G4314](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3530](#) [G4459](#) [G1410](#) [G0444](#) [G1080](#) [G1088](#)

ἔχων? μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν, ὡς ἔστιν ἡ φύσις ἡ ἀληθεία.  
ሆኖ አይ- ይችላል -ወይ- -ያ- ሆኖ -የ- እርሱ -የ-እርሱ ሁለተኛ ገባ  
[G1510](#) [G3361](#) [G1410](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2836](#) [G3588](#) [G3384](#) [G0846](#) [G1208](#) [G1525](#)

καὶ γεννηθῆναι?  
-እና- ተወለደ  
[G2532](#) [G1080](#)

ኒቆዲሞስም። ሰው ከሽመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላል? አለው።



11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὁ οἶδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὁ ἑωράκαμεν  
 በእውነት በእውነት እλλυ ለአንተ ምክንያቱም የ- ያውቃል ተናገረ -እና- የ- አየ  
[G0281](#) [G0281](#) [G3004](#) [G4771](#) [G3754](#) [G3739](#) [G1492](#) [G2980](#) [G2532](#) [G3739](#) [G3708](#)

μαρτυροῦμεν; καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.  
 መሰከረ -እና- -ያ- ምስክር -የ-እኛ አይደለም ወሰደ  
[G3140](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#) [G1473](#) [G3756](#) [G2983](#)

እውነት እውነት እልሃለሁ፡ የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን፡ ምስክራችንንም አትቀበሉትም።

12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἂν εἶπω ὑμῖν  
 -ቢ- -ያ- ምድራዊ አሉ ለአናንተ -እና- አይደለም አመነ እንዴት -ቢ- ልንገር ለአናንተ  
[G1487](#) [G3588](#) [G1919](#) [G3004](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3756](#) [G4100](#) [G4459](#) [G1437](#) [G3004](#) [G4771](#)

τὰ ἔπουράνια, πιστεύετε?  
 -ያ- ሰማያዊ አመነ  
[G3588](#) [G2032](#) [G4100](#)

ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኋችሁ ጊዜ ካለመናችሁ፡ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነገራችሁ እንዴት ታምናላችሁ?

13 καὶ οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ  
 -እና- ምንም ወጣ -ወደ- -ያ- ሰማያት -ቢ- አይ- -ያ- -ከ- -የ-  
[G2532](#) [G3762](#) [G0305](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3772](#) [G1487](#) [G3361](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#)

οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, <ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ>.  
 ሰማያት ወረደ -ያ- ልጅ -የ- ሰው -ያ- ሆኖ -ብ- -ለ- ሰማያት  
[G3772](#) [G2597](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3772](#)

ከሰማይም ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ምንም የለም፡ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው።

14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι  
 -እና- -እንደ- መሴ ከፍ-ይለል -ያ- አገብ -ብ- -ለ- በረሃ እንዲሁ ከፍ-ይለል  
[G2532](#) [G2531](#) [G3475](#) [G5312](#) [G3588](#) [G3789](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2048](#) [G3779](#) [G5312](#)

δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,  
 ያስረገጋል -ያ- ልጅ -የ- ሰው  
[G1163](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#)

-

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχη ζωὴν αἰώνιον.  
 -ዘንድ- ሁሉ -ያ- አመነ -ብ- ለእርሱ አለው ሕይወት ዘላለማዊ  
[G2443](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4100](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2192](#) [G2222](#) [G0166](#)

መሴም በምድረ በዳ አገብን እንደ ሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል።

16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν, τὸν  
 እንዲሁ -ምክንያቱም- ወደደ -ያ- አምላክ -ያ- ዓለም -ስለዚህ- -ያ- ልጅ -ያ-  
[G3779](#) [G1063](#) [G0025](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2889](#) [G5620](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#)

μονογενῆ, ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν, μὴ ἀπόληται,  
 አንድ-ልጅ ሰጠ -ዘንድ- ሁሉ -ያ- አመነ -ወደ- እርሱን አይ- ጠፋ  
[G3439](#) [G1325](#) [G2443](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4100](#) [G1519](#) [G0846](#) [G3361](#) [G0622](#)

ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον.  
 -ነገር-ግን- አለው ሕይወት ዘላለማዊ  
[G0235](#) [G2192](#) [G2222](#) [G0166](#)

በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አገዛዥነቱን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወድኦል።



22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἰς τὴν  
-h-ḳ- ληλϋ σጣ -p- ኢየሱስ -አና- -p- ደቀ-መዛሙርት -የ-እርሱ -ወደ- -p-  
[G3326](#) [G3778](#) [G2064](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3101](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#)

Ἰουδαίαν γῆν; καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν, καὶ ἐβάπτισεν.  
አይሁድ ምድር -አና- ኢዚያ ቆየ -h-ጋ- -የ-እርሱ -አና- አጠመቀ  
[G2453](#) [G1093](#) [G2532](#) [G1563](#) [G1304](#) [G3326](#) [G0846](#) [G2532](#) [G0907](#)

ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ይሁዳ አገር መጣ፣ በዚያም ከእርሱ ጋር ተቀምጦ ያጠምቅ ነበር።

23 ἦν δὲ καὶ <ὁ> Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνῶν, ἐγγὺς τοῦ Σαλεῖμ,  
ነበር -ደግሞ- -አና- -p- የሐንስ አጠመቀ -በ- ኤኖን ቅርብ -የ- ሳሌም  
[G1510](#) [G1161](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2491](#) [G0907](#) [G1722](#) [G0137](#) [G1451](#) [G3588](#) [G4530](#)

ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ; καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο.  
ምክንያቱም ውሃ ብዙ ነበር ኢዚያ -አና- ደረሰ -አና- አጠመቀ  
[G3754](#) [G5204](#) [G4183](#) [G1510](#) [G1563](#) [G2532](#) [G3854](#) [G2532](#) [G0907](#)

የሐንስም ደግሞ በሳሌም አቅራቢያ በሄኖን በዚያ ብዙ ውሃ ነበርና ያጠምቅ ነበር።

24 οὐπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν <ὁ> Ἰωάννης.  
ገና -ምክንያቱም- ነበር ጣለ -ወደ- -p- እስር-ቤት -የ- የሐንስ  
[G3768](#) [G1063](#) [G1510](#) [G0906](#) [G1519](#) [G3588](#) [G5438](#) [G3588](#) [G2491](#)

እየመጡም ይጠመቁ ነበር የሐንስ ገና ወደ ውሃ አልተጨመረም ነበርና።

25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου, μετὰ Ἰουδαίου, περὶ  
ሆነ -ሰለዚህ- ክርክር -ከ- -የ- ደቀ-መዛሙርት የሐንስ -ከ-ጋ- አይሁድ -ሰለ-  
[G1096](#) [G3767](#) [G2214](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3101](#) [G2491](#) [G3326](#) [G2453](#) [G4012](#)

καθαρισμοῦ.  
ማንፃት  
[G2512](#)

ሰለዚህም በየሐንስ ደቀ መዛሙርትና በአይሁድ መካከል ስለ ማንፃት ክርክር ሆነ።

26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ  
-አና- መጣ -ወደ- -p- የሐንስ -አና- አሉ ለእርሱ ረቢ የ- ነበር -ከ-ጋ-  
[G2532](#) [G2064](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2491](#) [G2532](#) [G3004](#) [G0846](#) [G4461](#) [G3739](#) [G1510](#) [G3326](#)

σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἵδε οὗτος βαπτίζει,  
-የ-አንተ ማዶ -የ- የርዳኖስ የ- አንተ መሰከረ አየ ይህ አጠመቀ  
[G4771](#) [G4008](#) [G3588](#) [G2446](#) [G3739](#) [G4771](#) [G3140](#) [G3708](#) [G3778](#) [G0907](#)

καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.  
-አና- ሁሉ መጣ -ወደ- እርሱን  
[G2532](#) [G3956](#) [G2064](#) [G4314](#) [G0846](#)

ወደ የሐንስም መጥተው። መምህር ሆይ፣ በየርዳኖስ ማዶ ከአንተ ጋር የነበረው አንተም የመሰከርህለት፣ እነሆ፣ እርሱ ያጠምቃል ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ አሉት።

27 ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν, οὐδὲ  
መልሶ የሐንስ -አና- አለ አይደለም ይችላል ሰው ወሰደ -ወይም-አይደለም-  
[G0611](#) [G2491](#) [G2532](#) [G3004](#) [G3756](#) [G1410](#) [G0444](#) [G2983](#) [G3761](#)

<ἔν> ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.  
አንድ -ቢ- አይ- ይሁን ሰጠ ለእርሱ -ከ- -የ- ሰማያት  
[G1520](#) [G1437](#) [G3361](#) [G1510](#) [G1325](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#)

የሐንስ መለስ፣ እንዲህ ሲል። ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው እንዳችሉ ሊቀበል አይችልም።

28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε, ὅτι εἶπον [ὅτι] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ  
እርῆ λናጥ ለእኔ መሰከረ ምክንያቱም አሉ ምክንያቱም አይደለም ነው እኔ -ያ-  
[G0846](#) [G4771](#) [G1473](#) [G3140](#) [G3754](#) [G3004](#) [G3754](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1473](#) [G3588](#)

Χριστός, ἀλλ' ὅτι ἄπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.  
ክርስቶስ -ነር-ግን- ምክንያቱም ላከ ነው -በፊት- -የ-ያ  
[G5547](#) [G0235](#) [G3754](#) [G0649](#) [G1510](#) [G1715](#) [G1565](#)

λናጥ፡ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም፡ ነር ግን፡ ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልሁ ራሳችሁ ኑመሰከሩልኝላችሁ፡፡

29 Ὁ ἔχων τὴν νύμφην, νυμφίος ἐστίν; ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου,  
-ያ- አለው -ያ- መሸሪት መሸሪ ነው -ያ- -ደግሞ- ወዳጅ -የ- መሸሪ  
[G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G3565](#) [G3566](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1161](#) [G5384](#) [G3588](#) [G3566](#)

ὁ ἐστῆκῶς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾶ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ  
-ያ- ቆመ -አና- ሰማ -የ-እርሱ ደስታ ደስ-ይበለው -በ-ምክንያት- -ያ- ድምፅ -የ-  
[G3588](#) [G2476](#) [G2532](#) [G0191](#) [G0846](#) [G5479](#) [G5463](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5456](#) [G3588](#)

νυμφίου, αὕτη οὔν, ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ, πεπλήρωται.  
መሸሪ ይህ -ስለዚህ- -ያ- ደስታ -ያ- የኔ ፈጸመ  
[G3566](#) [G3778](#) [G3767](#) [G3588](#) [G5479](#) [G3588](#) [G1699](#) [G4137](#)

መሸሪ-ይቱ ያለችው እርሱ መሸሪ ነው፤ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በመሸሪው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል፡፡ እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ፡፡

30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἔλαττοῦσθαι.  
ያንን ያስፈልጋል ያድጋል እኔ -ደግሞ- ለመቀነስ  
[G1565](#) [G1163](#) [G0837](#) [G1473](#) [G1161](#) [G1642](#)

እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል፡፡

31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος, ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς,  
-ያ- ከላይ መጣ -በ-ላይ- ሁሉ ነው -ያ- ሆኖ -ከ- -የ- ምድር  
[G3588](#) [G0509](#) [G2064](#) [G1883](#) [G3956](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1093](#)

ἐκ τῆς γῆς ἔστιν, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  
-ከ- -የ- ምድር ነው -አና- -ከ- -የ- ምድር ተናገረ -ያ- -ከ- -የ- ሰማያት  
[G1537](#) [G3588](#) [G1093](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1093](#) [G2980](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3772](#)

ἐρχόμενος, ἐπάνω πάντων ἐστίν.  
መጣ -በ-ላይ- ሁሉ ነው  
[G2064](#) [G1883](#) [G3956](#) [G1510](#)

ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው፤ ከምድር የሚሆነው የምድር ነው የምድርንም ይናገራል፡፡ ከሰማይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው፡፡

32 ὁ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ; καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ,  
የ- አየ -አና- ሰማ ይህ መሰከረ -አና- -ያ- ምስክር -የ-እርሱ  
[G3739](#) [G3708](#) [G2532](#) [G0191](#) [G3778](#) [G3140](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#) [G0846](#)

οὐδεις λαμβάνει.  
ምንም ወሰደ  
[G3762](#) [G2983](#)

ያየውንና የሰማውንም ይህን ይመሰክራል፡ ምስክርንም የሚቀበለው የለም፡፡

33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν, ἐσφράγισεν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθὴς  
-ያ- ወሰደ -የ-እርሱ -ያ- ምስክር አተመ ምክንያቱም -ያ- አምላክ እውነተኛ  
[G3588](#) [G2983](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3141](#) [G4972](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0227](#)

ἔστιν;  
ነው  
[G1510](#)

ምስክርን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደ ሆነ አተመ፡፡

34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ; οὐ  
 የ- -ምክንያቱም- ላከ -ያ- አምላክ -ያ- ቃል -የ- አምላክ ተናገረ አይደለም  
[G3739](#) [G1063](#) [G0649](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G4487](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2980](#) [G3756](#)

γὰρ ἔκ μέτρου, δίδωσιν τὸ Πνεῦμα.  
 -ምክንያቱም- -ከ- መለኪያ ሰጠ -ያ- መንፈስ  
[G1063](#) [G1537](#) [G3358](#) [G1325](#) [G3588](#) [G4151](#)

| እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና፤ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥምና።

35 ὁ Πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.  
 -ያ- አባት ወደደ -ያ- ልጅ -አና- ሁሉ ሰጠ -በ- -ለ- እጅ -የ-እርሱ  
[G3588](#) [G3962](#) [G0025](#) [G3588](#) [G5207](#) [G2532](#) [G3956](#) [G1325](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#)

| አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል።

36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ  
 -ያ- አመኑ -ወደ- -ያ- ልጅ አለው ሕይወት ዘላለማዊ -ያ- -ደግሞ- ያልታዘዘ -ለ-  
[G3588](#) [G4100](#) [G1519](#) [G3588](#) [G5207](#) [G2192](#) [G2222](#) [G0166](#) [G3588](#) [G1161](#) [G0544](#) [G3588](#)

Υἱῷ, οὐκ ὀψεται ζωὴν, ἀλλ' ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν.  
 ልጅ አይደለም አየ ሕይወት -ነገር-ግን- -ያ- ቁጣ -የ- አምላክ ቆየ -በ-ለይ- እርሱን  
[G5207](#) [G3756](#) [G3708](#) [G2222](#) [G0235](#) [G3588](#) [G3709](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3306](#) [G1909](#) [G0846](#)

| በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፤ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም።